



4 ደረጃዎች እራስን ለመጠበቅ

የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቀነስና ከተማችንን ከስጋት ነጻ ለማድረግ ሁላችን የምንጮወተው ሚና አለን:



በተቻለ መጠን እቤትዎ ይቆዩ



ርቀትዎን ይጠብቁ



የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ያድርጉ



እጅዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ

Amharic